


የእንዳባዓላማና አከባቢዋ ልማት ማህበር የአዲስ አበባና አከባቢዋ ቅርንጫፍ ማህበር

መግቢያ

እንዳባዓላማና አከባቢው የሚባለው አከባቢ በማእከላዊ ዞን ሥር በወረዳ-ለጅ ወረዳ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን የአከባቢው ነዋሪ ህዝብ አፋኙ የደርግ ስርአትን ለማስወገድ በተካሄደው ህዝባዊ ትግል እልህ አስጨራሽ ፍልሚያ በመግጠም አያሌ ሰብአዊና ቁሳዊ መስዋዕት የከፈለ ህዝብ ነው።



መንግሥት በነደፈው ፈጣን የልማት የማድረስ ፖሊሲ መሠረት እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች የማይናቁ ሆነው የደርግ አምባገነንነት ስርዓት የጦር ቀጣና አድርጎት የቆየ በመሆኑ የመሰረተ-ልማት አውታሮች እንደ ትምህርት ቤት፣ ቤተ-መጻሕፍት፣ መንገድ፣ መገናኛና የመሳሰሉት

ያልተዘረጉለት አከባቢ በሆኑ የህዝብ የልማት ተጠቃሚነት በጣም አናሳ ሆኖ ቆይቷል። ከዚህ በመነሳትም በወረዳ-ለጅ ወረዳ እዳጋ ዓርቢ ከተማ በ2006 ዓ.ም የተቋቋመው እናት ማህበር የወረዳው የገጠርና የከተማ አከባቢ መሠረተ ልማት ዝርጋታ በማስፋት ንጹህ የመጠጥ ውሀ እንዲኖራቸው ለማድረግ፤ ለህብረተሰቡ ጤንነት አስፈላጊ የሆኑ ተግባራት እንዲከናወኑ ድጋፍ ለመስጠት የተቋቋመና የአከባቢው ተወላጅ የሆኑ ባለሃብቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር በልማቱ እንዲሳተፉ እንዲሁም መንግሥታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ለአከባቢው ልማት መስፋፋት ትኩረት እንዲሰጡ ለማድረግ የተቋቋመ ማህበር ነው። የዚህ ማህበር ቅርንጫፍ የሆነው የአዲስ አበባና አከባቢዋ ብሎም በውጭ ሀገር የሚኖሩ የአከባቢው ተወላጆችና የልማት ወዳድ ዜጎች በማሰባሰብ መንግስት ያልደረሰበትን ቀዳዳ ለመሸፈን የተቋቋመ ቅርንጫፍ ማህበር ነው።

የቅርንጫፍ ማህበሩ ዓላማ

የእንዳባዓላማና አከባቢው ነዋሪዎችን የልማትና የማህበራዊ አገልግሎት ችግሮች ደረጃ በደረጃ በመቅረፍ ድህነትን በመቀነስ የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ማሻሻል ነው።

የቅርንጫፍ ማህበሩ ራዕይ

የእንዳባዓላማና አከባቢው ልማት የሚያፋጥኑና የህዝቡን የድህነት ህይወት በመለወጥ ድርሻውን የሚወጣ ጠንካራ የልማት ማህበር ተፈጥሮ ማየት፤

የቅርንጫፍ ማህበሩ ተልዕኮ

- የቅርንጫፍ ማህበሩን ህጋዊነት በማረጋገጥ ደርጅታዊ መዋቅሩን ማጠናከርና ግልጽነት የተላበሰ ፈጣን የፋይናንስና የአባላት አደረጃጀት አሰራርን መፍጠር፤
- ውጤታማ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ የአከባቢውን ልማት የሚያሳልጥ ሀብትና አቅም ማሰባሰብ፤

የቅርንጫፍ ማህበሩ ጠቅላላ ሁኔታ

የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ማህበር አባላት ነሃሴ ወር 2007 ዓ.ም ባደረገው አጠቃላይ ጉባኤና በተደረሰበት ስምንት መሰረት ሁሉም አባል፡-

- የመመዝገቢያ መነሻው አንድ መቶ ብር (100 ብር) ጀምሮ
- ወርሃዊ የአባልነት ክፍያ አሁንም መነሻው ሃያ ብር (ብር ሃያ) ሆኖ የቻለ ግን ከዚህም በላይ ማድረግ እንደሚቻል በጋራ ተወስኖ እየተተገበረ ይገኛል።

የቅርንጫፍ ማህበሩ አመራሮች

1. አቶ ዓለማየሁ ገብረህይወት ...ሰብሳቢ
2. አቶ ብርሃነ ወልደአረጋይ.....ፀሐፊ
3. አቶ ኢያሱ ኪዳኑ..... ሂሳብ ሹም
4. አቶ ዳዊት ወ/ሚካኤል

የቅርንጫፍ ማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴአመራሮች

1. አቶ ፍሰሃ ተ/ሚካኤል ...ሰብሳቢ
2. ወ/ሮ ሙሉ ተ/ሃይማኖት
- 3.

ለጊዜውበቅርንጫፍ ማህበሩ የተያዙት ፕሮጀክቶች

1. ህዝብ ቤተ-መጻሕፍት:- የቅርንጫፍ ማህበሩ የኮሚቴ አባላት ከእናት ማህበሩና ከወረዳው መንግስት ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር ቦታ እንደሰጠው በመጠየቅ የተረከበ ሲሆን ፕላኑም ቀጥሎ እንደሚታየው በአባላት አሰርቶ ወደ ሥራ ለመግባት በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል።
2. ሁለ-ገብ መዝናኛ:-ይህ ሁለተኛው ፕሮጀክት ሲሆን ከቤተ-መጻቱ ጋር በአንድ አካባቢ የሚሰራ ሆኖ በተመሳሳይ ቀጥሎ እንደሚታየው ፕላኑ ተሰርቶ ወደ ተግባር ለመግባት በዝግጅት ላይ ይገኛል።



➤ የባንክ ሂሳብ ቁጥር “አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ ቁጥር 003198677 - 28 ”

አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ማህበር አድራሻ:

- ጊዚያዊ ቢሮ ጉርድ ሾላ ከሰሃለተ-ምህረት ቤተ-ክርስቲያን ወደ ላም በረት በሚወስደው መንገድ-ቤልት ህናጻ (የአቶ ትካቦ ---- ህንጻ)
- ስልክ 0911 125591 (አቶ ገ/አግዚአብሔር ወ/ሚካኤል)
- ዌብ ሳይት www.5zufan.com